

**ወሀበ**

I,1 [وَهَبَ] Imperf. ይሁብ ፣, Subj. የሀብ ፣, Imperat. ሀብ ፣ (Dillmann 1857 § 93), dare , abs. ፡ ውሂብ ፣ Koh. 5,4; ቃል ፣ ሠናይ ፣ ይኔይስ ፣ እምውሂብ ፣ Sir. 18,16; Sir. 18,17; Jud. 8,25; Act. 20,35; c. Acc. rei: Matth. 16,26; Matth. 19,7; Jac. 5,18; ኢታጎንዲ ፣ ውሂቦታ ፣ Koh. 5,3; ይኔይስ ፣ ውሂብ ፣ ምጽዋት ፣ እምነ ፣ ... Tob. 12,8; Ps. 77,24; c. ለ ፣ pers.: ሀብ ፣ ለጸድቅ ፣ Sir. 12,4; Matth. 5,42; c. Acc. rei et ለ ፣ pers.: Ps. 113,25; Gen. 12,7; Gen. 26,3; c. Acc. pers.: ውሂቦኒ ፣ ሀብ ፣ Deut. 15,10; c. dupl. Acc. ፣ Gen. 1,29; Gen. 3,12; Gen. 24,35; Gen. 29,28; Gen. 30,6; Jos. 15,19; Jud. 1,15; Ruth 2,18; Ruth 3,17; Hez. 36,26; Ps. 20,3; Ps. 131,4; አሀብ ፣ ዐስብ ፣ Tob. 5,3; ኢተሀብ ፣ ምክንያተ ፣ Sir. 4,5; ወሀብዋ ፣ ደብተራሁ ፣ Judith 15,11; ሀብ ፣ ክፍሎ ፣ Sir. 7,31; Matth. 4,9; Matth. 14,8; Matth. 16,19; Joh. 4,14 seq.; Joh. 6,37; Joh. 17,2 al. sexcenties; እሁብክ ፣ ስእለተክ ፣ Clem. f. 53; seq. Subj. ፡ ለአዳም ፣ ባሕቲቱ ፣ ወሀብ ፣ ይክድን ፣ ኅፍረቶ ፣ Kuf. 3; Ruth 1,9; 2 Tim. 2,7 rom.; Apoc. 3,21; Marc. 10,37; c. Acc. praedicati: ምድር ፣ እንተ ፣ ይሁብክ ፣ ርስተ ፣ Deut. 4,21, vel c. ለ ፣, ut: እሁብክ ፣ አሕዛብ ፣ ለርስትክ ፣ Ps. 2,8. a) largiri , munificum esse ፣ ዘይምሕር ፣ ወይሁብ ፣ Prov. 11,26; Sir. 18,18; Sir. 20,13; Sir. 20,14; Sir. 20,15; et sensu juridico donare F.N. 26 (ubi agitur በእንተ ፣ ሀብት ፣ ወወሃቢ ፣ ወዘይሁብዎ ፣ ሎቱ ፣ ወንዋይ ፣ ዘይሁቡ ፣ ኪያሁ ፣). b) exhibere , tribuere , praestare ፣ ሀብ ፣ አኩቲተ ፣ ለእግዚአብሔር ፣ Ps. 67,37; Deut. 32,3; Apoc. 4,9; Apoc. 19,7. c) tradere , Hen. 82,1; Gen. 8,2; ወሀብክዋ ፣ ምጽሐፈ ፣ ውስተ ፣ እዴሃ ፣ Jer. 3,8; Ps. 15,10; ኢተሀብ ፣ አፉክ ፣ ለአባሳ ፣ Koh. 5,5; የሀብ ፣ ነፍሶ ፣ ቤዛ ፣ ብዙኃን ፣ Matth. 20,28; Marc. 12,9; Joh. 10,29. d) c. በ ፣ pretii , commutare Hen. 5,6. e) fructum dare i.e. ferre , reddere , Gen. 4,12; Lev. 25,19; Ps. 1,3; Matth. 13,8; vel odorem emittere Cant. 2,13; Cant. 7,14. f) edere , ut vocem: ወሀብ ፣ ቃሎ ፣ Am. 1,2; Ps. 45,6; Ps. 76,16; ነጎድንድ ፣ ወሀብ ፣ ቃለ ፣ Sx. Nah. 16 Enc.; miracula Ex. 7,9; Act. 2,19. g) dare ore aliquid i.e. precari benedictionem, salutem: ከመ ፣

የሀብሙ ፣ በረከተ ፣ እግዚአብሔር ፣ በከፍፍሪሁ ፣ Sir. 50,20; ወሀብሙ ፣ ቡራኬ ፣ vel ወሀብሙ ፣ ሰላመ ፣ Sx. Mag. 13; vel docere Act. 7,38; Joh. 17,8. h) concedere , permittere , potestatem dare ፣ ኢወሀብ ፣ ከመ ፣ ይትመዩጥ ፣ 1 Reg. 18,2; ኢፈቀደ ፣ የሀብ ፣ ምኅላፈ ፣ Num. 20,21; Hen. 63,1; የሀብዎ ፣ ንስሐ ፣ Clem. f. 160. i) facere , constituere ፣ እሁብ ፣ ኪዳነ ፣ ምስሌክሙ ፣ Gen. 9,9; Kuf. 15; Joh. 7,19. k) passim ex Hebraismo: ponere , indere , ut: ቀስቶ ፣ ወሀብ ፣ ውስተ ፣ ደመና ፣ Kuf. 6; ፍርሀተክሙ ፣ እሁብ ፣ ኅብ ፣ ኩሉ ፣ ዘውስተ ፣ ምድር ፣ Kuf. 6; ዘሕያው ፣ የሀብ ፣ ሠናየ ፣ ውስተ ፣ ልቡ ፣ Koh. 7,3; ወሀብኩ ፣ ልብየ ፣ ውስተ ፣ ኩሉ ፣ ፍጥረት ፣ (animum advertere) Koh. 8,9. l) መኑ ፣ ይሁብኒ ፣ quis mihi dabit! utinam! utinam haberem! መኑ ፣ ይሁብኒ ፣ አእምሮ ፣ {DiL.0882} Job 23,3; Ps. 13,11; Ps. 54,6; መኑ ፣ ይሁብኒ ፣ አዕይንትየ ፣ ከመ ፣ ይኩና ፣ Hen. 95,1, vel መኑ ፣ እምወሀብኒ ፣ ከመ ፣ ይትነባይ ፣ Num. 11,29; Deut. 5,26; መኑ ፣ የሀብኒ ፣ ዕረፍተ ፣ Hen. 63,5. m) ሀብ ፣ ሀብ ፣, ሀባ ፣, (nonnumquam seq. pron. suff. ) age , agite! quaeso , ሀብ ፣ ንበል ፣ εἵπωμεν 1 Esr. 3,5; ሀብነ ፣ ንረድ ፣ (καὶ νῦν ἐπί) 4 Reg. 3,23; ሀብኬ ፣ ንግባእ ፣ Kebr. Nag. 2; ሀብኬ ፣ ንትጎሠሥ ፣ በአይ ፣ ፍኖት ፣ ተወልደ ፣ δη οὖν Cyr. c. Pall. f. 67; Cyr. c. Pall. f. 80; ባሕቱ ፣ ሕቀ ፣ ሀባ ፣ ናመክሮን ፣ Herm. p. 64; ሀብ ፣ ንፍትኖን ፣ et ሀባ ፣ ንፍትኖን ፣ Herm. p. 82.

**Bibliography**

- Revisions
- Leonard Bahr root on 3.4.2018
  - Andreas Ellwardt last updated txt file and doc file of Lexicon on 19.4.2017
  - Pietro Maria Liuzzo exported from lexicon to XML on 16.1.2017
  - Pietro Maria Liuzzo updated lexicon XML file adding nested senses on 16.1.2017
  - Andreas Ellwardt updated txt file and doc file of Lexicon on 22.11.2016